

ስሜታዊነት ማንንም አይጠቅምም

ደስታ ኃይሉ 02-01-18

መብትን በአመጽና በብጥብጥ ማስከበር አይቻልም። በስሜታዊነት የሚካሄድ ማናቸውም ተግባር የትኛውንም ወገን ተጠቃሚ ሊያደርግ አይችልም። ይልቁንም በሰከነ አዕምሮና በሰለጠነ አካሄድ ሚዛናዊ ሆኖ መነጋገር እንዲሁም ለውይይት ክፍት መሆን ማንኛውንም ችግር ለመፍታት የሚያስችል አካሄድ መሆኑን መገንዘን ይገባል።

በስሜታዊነት በአገራችን እየተገነባ የመጣውን የዴሞክራሲ ባህልን ወደ ጎን በማድረግ አገርን መገንባትና ህዝብን ለልማት ማነሳሳት አይቻልም። ችግሮችን በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ከመፍታት ይልቅ በአመጽና በግርግር ለውጥን ለማምጣት የሚደረግ ጥረት በርካታ አገራትን መንግሥት አልባ አድርጎ ወደ ውድመት አንዳስገባቸው የገሃዱ ዓለም እውነታ ነው። ለዚህም የተለያዩ አረብ አገራትን ተሞክሮን ማንሳት ይቻላል።

የመን በሳላህ ዘመን አንፃራዊ ሰላም የነገሰባት አገር ነበረች። በዚያች ሀገር ውስጥ በስሜታዊነት የተከሰተው ብጥብጥ አገሪቱን ምን እንዳደረጋት ሁሉም የሚገነዘበው ይመስለኛል። ዛሬ የመን ህዝቦቿ በሞትና በህይወት መካከል እየተመላለሱ ነው። የውጭ አገራት ፖለቲካዊ ፍላጎት ማርኪያ እየሆነች ነው።

ሊቢያም ተመሳሳይ እጣ ፈንታን ተከትላለች። በመአመር ጋዳፊ ዘመን ሰላማዊ የነበረችው ሊቢያ በአገሪቱ በተነሳው ቀውስ የውጭ ሃይሎች የጦር አውድማ ሆናለች። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ህገ ወጥነት ነግሷል። የሰው ልጅ ህይወት እንደዋዛ ይቀጠፋል። ህዝቡም በሁከት ማዕበል ውስጥ ይዋኛል። እንዲሁም በቅርቡ በባሪያ ፍንገላ ዘመን የቀረው የባርያ ንግድ ገበያ በአሳፋሪ ሁኔታ በዚያች አገር ውስጥ እየተካሄደ ይገኛል።

ቱኒዥያም ብትሆን የተሟላ ሰላም የላትም። ግብፅም ከሙባረክ መውደቅ ወዲህ የተረጋጋ ሰላም ውስጥ አይደለችም። በየቀኑ በአሸባሪዎች በትር እየተገረፈች ነው። ሌሎች የአረብ አገሮችም እንዲሁ በሁከት ውስጥ እየታመሱ ናቸው። ይህም በቅድሚያ የነበረን ሰላም ከስሜታዊነት በፀዳ ሁኔታ መያዝ እንደሚገባ የሚያስረዳ ነው።

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የምትከተለው ፌዴራላዊ ስርዓት በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፎ ሰላምን ዕውን ያደረገ፣ ልማትን ያረጋገጠና በዚህም የህዝቦችን ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚነትን ዕውን ያደረገ እንዲሁም ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ የዴሞክራሲ ባህል ግንባታን መገንባት ችሏል። ይህ ሲሆን ግን ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ አልነበረም። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩት ሁከትና ግጭቶች ለዚህ ዓይነተኛ ማሳያ ይመስሉኛል።

ያም ሆኖ ህዝቡ በሰላሙ ላይ ስለማይደራደር ለግጭት ኃይሎች የሚሆን ምቹ ምህዳር እንዳይኖር አድርጓል። ምንም እንኳን በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አንዳንድ ግለሰቦች የተሰጣቸውን ህዝባዊ አደራ መወጣት የማይችሉና የማይፈልጉ፣ ለግል ጥቅማቸው ያደሩ አልፎ አልፎ ደግሞ ድብቅ የጥፋት ኃይሎች ፖለቲካዊ ተልዕኮ ይዘው የሚነቀሳቀሱ ሆነዋል።

በዚህም በመልካም አስተዳደርና በሙስና ህዝቡን ሲያማርሩት እንደነበር የሚታወቅ ነው። እነዚህ ሃይሎች የፈጠሩት ምሬት ከትምክህትና ከጥበት አራማጆች አጀንዳ ጋር ተዳምሮ የሀገራችንን ሰላም ማወኩ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው።

ይህ ሁከት ዛሬም ድረስ በአንዳንድ አካባቢዎች ብቅ ጥልም እያለ በመታየት ላይ ይገኛል። ግና ከሁከት የሚገኝ ምንም ዓይነት ጥቅም እንደሌለ ማንም የሚያውቀው ነው። የሁከቱ አራማጆችም የአገራችንን ሰላም ለማወክ ሌት ተቀን የሚሰሩ የኢትዮጵያ ጠላቶች እንጂ ከሀገራችን ሰላም ወዳድ ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ህዝቡ ከመልካም አስተዳደርና ከብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች መንግስት አቅም በፈቀደ መጠን ምላሽ እየሰጠ ነው። ከዚህ በመለስ የሁከቱ ባለቤቶች ሌሎች ናቸው።

ሰላማችን ሁከትና አሉባልታ አቀናባሪ በሆኑ ማህበራዊ ድረ ገጾች መታወክ አይኖርበትም። ላይ አንዳንድ ወገኖችም ሳያውቁ የዚሁ አሉባልታ ሰለባ መሆናቸው አልቀረም። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን በማቀናጀት በሌሎች ሀገራት ውስጥ የተከናወኑ ድርጊቶችን እዚህ ሀገር የተፈጠሩ በማስመሰል አንዳንድ ወገኖችን ሲያደናግሩ ይታያሉ። በምሳሌነትም እነዚህ ሚዲያዎች በተለያዩ ሀገራት የተገደሉ ተመሳሳይ ቀለም ያለቸውን ግለሰቦች በመለጠፍ ‘ኢትዮጵያ ውስጥ እገሌ የተባለ ቦታ የተገደሉ’ በማለት በፌስ ቡክ ላይ ያሳያሉ፤ የሌሎች አገሮች ኤሌኮኖሚያዊ ፎቶ እያነሱም ‘ገሌ በሚባለው ቦታ መከላከያ በአውሮፕላን እየደበደበ ነው’ የሚል አስገራሚ የፈጠራ ድርሰትን ማንሳት ይቻላል። እንዲህ

ዓይነት የውሸት ድርሰቶች ስሜታዊ የሚያደርጉና የህዝቡን ሰላም የሚነጥቁ ናቸው። እናም ብርቱ ጥንቃቄን ይሻሉ።

እንደሚታወቀው ሁሉ ህዝቡ የወደፊት ዕጣ ፈንታው የሚወሰነው ሀገራችን በምትከተለው ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ መሆኑን ስለሚያውቅ ሁሉም ሰላም ወዳድ ኃይሎች ጋር የሚቆም ነው። የሰላምን ጠቀሜታ ስለሚገነዘብም ከምንግዜውም በላይ ሁሉም በየአካባቢው ለሰላሙ ዘብ እንደቆመ ነው።

ህዝቡ በየቀየው ላለው የሰላም ሁኔታ ዋና መሰረት ነው። በዚያ አካባቢ ለሚከሰት ማናቸው የፀረ-ሰላም ድርጊት መልሶ የሚጎዳው እርሱን በመሆኑ ለሰላሙ ይበልጥ መትጋት አለበት።

እንዲህ ዓይነቱ ሰላምን የሚያጎሉ፣ ልማትን የሚያፋጥኑና ንትርክን የሚያስቀሩ መንገዶችን መከተል ባይቻል ኖሮ፣ የመጀመሪያውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን እውን ማድረግና ህዝቡም የተጀመረውን የፀረ ድህነት ዘመቻ አጠናክሮ ባልቀጠለ ነበር።

ከልማት ዕቅዱም በየደረጃው ተጠቃሚ ሆኖ ተፈላጊውን የዕድገት ራዕይ ሰንቆ ባልተጓዘም ነበር። አሁን እያለመ ላለውና ከመጀመሪያው ዕቅድ ጋር ተመጋጋቢ የሆነውን ሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድንም ተልሞ ዛሬ ሶስተኛ ዓመቱ ላይ ባልደረሰ ነበር።

በዚህ ደረጃ ላይ ሆኖ የተጀመረውን ዕድገት ለማስቀጠልና በዚያውም ልክ ዲሞክራሲው ሀገር በቀል ፍላጎትን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲጎለብት የተደረገው ጥረት እንዳለ ሆኖ፣ ይህ ህዝብ በአንዳንድ የኦሮሚያና የአማራ ክልሎች ውስጥ ከመልካም አስተዳደር ጋር እንዲሁም ፅንፈኛ ኃይሎችና የሀገራችንን መለወጥ የማይሹ አንዳንድ ወገኖች አማካኝነት የተከሰተውን ሁከት ለመቋቋም ህዝቡ በባለቤትነት መንፈስ የከፈለው መስዕዋትነት በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ይህ የህዝቡ ስሜት የመነጨው ከምንም ተነስቶ አይደለም። የሰላምን ዋጋ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው። ካለፉት ተግባሮቹ ስለተማረ ነው።

ከተግባር የበለጠ ትምህርት ቤት ባለመኖሩም፣ ይህ ህዝብ የሰላሙ ዘብ ሆኖ ቆሟል። ሁከቱን ለመቀልበስ በሀገራችን የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎ የህዝቡን ሰላምና ፀጥታ ለማረጋገጥና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከአደጋ ለመከላከል ሲባል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአስፈጻሚው አካል ታውጆ ተግባራዊ ሲሆንም ይህ ህዝብ የአንበሳውን ድርሻ ተጫውቷል። በዚህ የህዝቡ የነቃ ተሳትፎ በሀገራችን ላይ ተደቅኖ

የነበረው አደጋ እንዲቀለበስ ለማድረግ በተደረገው ርብርብ የህዝቡ ሚና ተዘርዘሮ የሚያልቅ አይደለም። ይህ ሰላም ወዳድነቱ ዛሬም ይሁን ነገ ይበልጥ መጎልበት አለበት።

ይህ ሰላም ወዳድ ህዝብ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ሰላምን በማወክ ተግባር ላይ የተገኙ ወጣቶችን በመገሰፅ፣ ለሰላም እንዲሰሩና የሰላምን እሴት እንዲያውቁ ማድረግ የቻለ ነው። ይህ ህዝብ ላለፉት 26 ዓመታት ገደማ የተራመዳቸው የልማት አባጣና ጎርባጣ ውጣ ውረዶች ያስታውሳል።

ለውጦቹ በአሁኑ ወቅት የሚቀራቸው ተጨባጭ ለውጦች ቢኖሩም፣ ከትናንቱ በተሻለ ቁመና እንደሚገኙ ይገነዘባል። እርሱንም በተሻለ ማማ ላይ እንደሚያወጡት በልማቱ ውስጥ ተዋናይ የሆነው ማንኛውም ዜጋ በየደረጃው ተጠቃሚ እየሆነ መምጣቱን ራሱን በመግለፅ ጭምር ሊያስረዳ ይችላል።

ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ካሉ፣ ህዝቡን ከዳር እስከ ዳር የሚያንቀሳቅስ ልማታዊ መንግስት ካለና በዚህ መሪ አካል አስተባባሪነት ብሎም በህዝቡ የባለቤትነት መንፈስ የሚዘወር ሰላም እስካለ ድረስ፣ ሰርቶ መለወጥና ማደግ እንደሚቻል ጠንቅቆ የሚያውቅ ህዝብ ነው። እናም ለአገራችን ስሜታዊነት ማንንም እንደማይጠቅም በመገንዘብ ለሰላሙ ልዩ ትኩረት መስጠት ይኖርበታል።